

[illegible][illegible]

□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□?

□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□?

□□□□ □□□□□ □□□□?

□□ □□□ □□?

[illegible][illegible][illegible]

□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□, □□ □□□□ □□□□□□

[illegible]

□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□?

[illegible][illegible]

00, 000000 000 000 0000 00 0000 00 00 000000000 000000 00 00 00 000000
 00 000 000000 00 00 00000000?

[illegible]

□□□□□□ 3:1-3 (ESV)

[illegible]

“我敢打賭，你這輩子都不會再見到他，”

[illegible]

□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□?

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो
 26:5)॥

[illegible]

□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ :

“□□□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□”

በጣም በጣም ስለ ስለ ጥላቻ ጥላቻዎች, ጥላቻዎች ጥላቻዎች ስለ ጥላቻ ጥላቻ
ጥላቻዎች ጥላቻ ጥላቻ

በጣም ስለ ጥላቻ ስለ ጥላቻ ጥላቻ, ስለ ጥላቻ ጥላቻ ጥላቻ, ጥላቻ
ጥላቻዎች

□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□?

□□□□ □□□ □□□□□ □□□ :

□□□□□□□ 3:5 (ESV)

"[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED]

□□ □□□□ □□ :

□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□?

பெரிய அளவு பணத்தைப் பெற்றுக் கொடுத்த பின்னர், இவ் வுள்ளம் பணத்தை எல்லாம் எங்கே செலவழித்தது? எல்லாம் எங்கே செலவழித்தது?

[illegible]

□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□

[illegible][illegible][illegible]

□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ :

“በጣም ጥሩ ሰውነት, በጣም ጥሩ ሰው ለጥሩ ሰውነት ለጥሩ ሰውነት ለጥሩ ሰውነት”

□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ :

00 000 0000 00 00 00 000 000 0000 00 0000 000000 0000000000
 0000 00 0000 00 00000, “000 00, 00 00000 00 00 0000 000000 00000000
 00 0000”?
 00 0000 00 00000000000 00000000?

0000 00 000000 00000 00000, 00 0000 00000 000000000 0000 00 0000 000000 000000
 0000 00 0000000000 000000 0000, 00 00 000000000 00 00 00000 00000000 00000000
 000000 00 00 0000000

[illegible][illegible]

□□□□, □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□

[illegible]

“...and the Lord said to him, ‘I will be a father to the fatherless, and a husband to the orphaned.’”

...

1 Peter 1:17 (ESV)

“For the Lord is the one who judges the righteous, and he is the one who will be a father to the fatherless, and a husband to the orphaned.”

...and the Lord is the one who judges the righteous, and he is the one who will be a father to the fatherless, and a husband to the orphaned.

...and the Lord is the one who judges the righteous, and he is the one who will be a father to the fatherless, and a husband to the orphaned?

Share on:
WhatsApp